

ልብን ነው መከተል

ከለታት አንድ ቀን ልጅና አባት
ርቀው ሊጓዙ ተነስተው በጧዋት
አባት ትእዛዝ ሰጠ ለወጣቱ ልጅ
በል እዚያ ውጣና ሂድና ተደጅ
ያችን ሰጋር በቅሎ ይዘህ በማበቻ
ልንግን አድርገህ ጭነሃት ኮርቻ
ባርኔጣ ከዘራ ጭራዬን ጨምረህ
ወደዚህ አምጣልኝ በደንብ አዘጋጅተህ።

እሩቅ ስለሆነ የጉዞዎቻቸው ስፍራ
ሜዳ ሸለቆና እንዲሁም ተራራ
ሊቀመጡ ወስነው በቅሎዎን በጋራ
በአቀበት ቁልቁለት አንዳንዴ በተራ
ዝግጅቱ አልቆ ጉዞ ለመጀመር
አባት በበቅሎዎ ኮበሌውም በእግር
መንደር ጎረቤቱ አግድሞ እያያቸው
ሀ! ብለው ጀመሩ ወጡ ከቀያቸው።

ጉዞው ተጀምሮ ጥቂት እንደሄዱ
ሁለት አዛውንቶች ቆመው ከመንገዱ
ወደ እነሱ አቅጣጫ አያመለከቱ
ሲያወሩ ሰጧቸው ሲያጧቸው በብርቱ
ምን ያለ አባት ነው በጣም አረመኔ
ነውር የማይፈራ የእግዚአብሔር ኩነኔ
ይህን እምቦቅላ እያስኬደ በእግር
እርሱ ተጀንኖ በቅሎ የሚያሰግር?
እያሉ በአጽንዖት በቁጭት ሲተቹ
አባትየው ሰምቶ በሁለት ጆሮዎቹ
ወጣቱ ልጄ ሆይ ሰማህ አዛውቱን
ስለኔ አበክረው አብዝተው ያሉትን?
አንተ በእግርህ ስትሄድ በበቅሎ መሆኔ
ከተባለ ነውር ከሆነ ኩነኔ
በል ናና ውጣባት በቅሎዎን አንተ አስግር
እኔ በተራዬ ልከተልህ በእግር
አለና አባትየው ወርዶ ከበቅሎዎ
ልጄ ተቀመጠ ሊያገኝ የአባት ዕዋ።

ልጅ እያሰገረ ሜዳውን ተጉዘው
ሲደርሱ ከወንዙ ቁልቁለቱን ዘልቀው
ሁለት ባልቴቶች እንስራ ያዘሉ
አየሽ አየሻቸው እየተባባሉ
ምን ዓይነት ጊዜ ነው ዘመነ ጎዶሎ
አባትየው በእግር ልጅየው በበቅሎ
ወይ የዛሬ ልጆች ዕቁብ የሌላቸው
ቅንጣት አያስቡም ለእናት ለአባታቸው

ብለው ሲናገሩ አባትየው ሰምቶ
በልጁ መታማት ልቡ ተቆትቶ
ወጣቱ ልጄ ሆይ ሰማህ ምን እንዳለ?
እነዚያ ባልቴቶች እንስራ ያዘሉ
አንተ በበቅሎዎ በእግራ እኔ መሆኔ
እንደሚተካከል ከታላቅ ኩነኔ
ሁለቱ አዛውንቶች እነሱም ቢሆኑ
ስሆን በበቅሎዎ ለአንተ የወገኑ
የሰማነው ነገር ስንሆን በየተራ
ስለሆነ ነውር የሚያጋባ ግራ
በል ከእንግዲህ ወዲያ በቀሪው መንገድ
ሁላችን በአንድነት ጋልበናት እንሂድ
አለና አባትየው ከፊት ተቀምጦ
ኮበሌውን ልጁን ከኋላ አፈናጦ
ጉዞውን ቀጠሉ ሄዱ ገሰገሱ
ካሰቡበት ቦታ ደርሰው ሊመለሱ።

ነገር ግን አልራቁም ትንሽ እንደሄዱ
ከመ ንገዱ አጠገብ ከእርሻው ከሁዳዱ
ሶታ ሶታ ሰዎች ዛፍ ስር ተቀምጠው
በአባትና በልጅ ጭካኔ ተገርመው
ያልታደለች በቅሎ ጠበቃ የሌላት
አባትና ልጅ ለሁለት ተቀምጠዋት
እንዲህ እስክትሞት ሲቃ እስከሚይዛት
ወገቧ ተቆርጦ እግሯን እስኪደክማት
እንዲህ የሚያስኬድት እንዲህ የሚያሰግሯት
ለእንሰሳ አለማሰብ ርህራሄ ማጣት

እያሉ ሲያወሩ አባትየው ሰምቶ
በሰው አስትያዩት እልቡ ሃዘን ገብቶ
ሰማኸው ወይ ልጄ የሰው ልጅ ነገር
በጣም እያምታታ የሚያሰኝ ግር
አንተ በእግርህ ብትሄድ እኔ ስቀመጣት
ሰው አነወረብኝ ተቆጠረ ከጎጢአት
አንተም ተቀ ምጠህ እኔ ብክተልህ
ምን ያለ ኮበሌ ነውረኛ አሰባለህ
ይህን ሁሉ ሰምተን ለሁለት ብንጋልባት
ያ ሁሉ ወቀሳ ወረደብን መዓት
የአንተ በቅሎ ማስገር ወይ የኔ መቀመጥ
ተዳብሎ መጋለብ ወይ በመፈናጠጥ
አጸያፊ ምግባር ሆኖ ከተገኘ
ጨካኝ አረመኔ ክፉ ሰው ካሰኘ
በል እንውረድና በየግራችን ሆነን
ወደ ፊት እንሂድ በቅሎዎን ጎትተን
ብለው በመወሰን ከበቅሎዎ ወርደው
በቅሎዎን በመሳብ ቀጠሉ በእግራቸው።

ነገር ግን አልቆየም ጥቂት እንደሄዱ

ያው እንደ በፊቱ ያው እንደ ልማዱ
ከመንገዱ ግርጌ ከመንደር አጠገብ
በርከት ያለ ቁጥር የወጣቶች ስብስብ
እያመለከቱ ወደ እነሱ አቅጣጫ
አብራርተው ተንትነው ሲሰጡ መግለጫ
ተመልከቱ እነዚያን ያለም ሞኛ ሞኛች
በመቀመጥ ፈንታ በቅሎዋን ጎታች
አሁን ምን አለበት ወይ ልጅ ወይ አባት
ይህችን መሳይ በቅሎ አንዱ ቢያሰግራት
አልያ ወይ ሁለቱም ሆነው በአንድነት
ጀርባዋ ላይ ሆነው ቢያስገሰግሷት

እያሉ ባንክሮ በመገረም ሲቃ
ለአባትና ልጅ በመሆን ጠበቃ
ሲወያዩ ሰምቶ አዛውንቱ አባት
የሰው ልጅ ተፈጥሮ በእጅጉ ገርሞት
ልጅ ሆይ ሰማኸው የሰውን ነገር
በበቅሎም ብንሆን ወይ በሁለት እግር
ወይም ተፈቃቅደን ብንጋልብ ለሁለት
አልያም ሸብበናት ብንጎትታት
ሰው የሚናገረም ይሚለው አያጣ
ሀሊናን የሚያቆስል ልብን የሚያስቆጣ፤
ስለዚህ ልጅ ሆይ በቀሪው ዘመንህ
በምትሰራው ሆነ ስትሄድ በመንገድህ
ማለቱን ተውና ይህ ብሏል ያ ብሏል
አእምሮህን ሰምተህ ልብህን ተከተል።

በላቸው ገላሁን
ሕዳር ፳፻፫

[Back to Meskot](#)

*The views reflected in the above poem/article are solely of the author and are not necessarily shared by Meskot.
You may contact Belachew Gelahun for comments at belachewg@yahoo.com.*

